

!እንዴት አደግን

ዛፉ አድጓል ርብቃም አድጋለች፣ እናንተስ? – ቪዲዮዎችንና ምስሎችን በማየት ልጆችና ወላጆች ምን ያህል እንዳደጉና እንደተለወጡ ማየት ይቻላል። ሴቶቹና ወንዶቹ ልጆች ሊያደርጓቸው ስለሚችሏቸውና ከዚህ በፊት ሊያደርጓቸው ስላልቻሏቸው ስራዎች መወያየት ይቻላል።

የብርቱካን ኬክ

ኬክ መሥራት ይፈልጋሉ? – ሁለት እንቁላል፣ አንድ ሶስተኛ ኩባያ ስኳር፣ አንድ ሶስተኛ ኩባያ ዘይት፣ ግማሽ ኩባያ የዕለት ብርቱካን ጭማቂ፣ አንድ ኩባያ ዱቄት (ወይም ምትክ) እና በሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ያዘጋጁ። ከግማሽ ብርቱካን የተከተፈ ቅርፊት መጨመር ይችላሉ።

ንጥረ ነገሮቹን በቅደም ተከተል ያዋህዱና እስከ 180 ዲግሪ በሞቀ ምድጃ ውስጥ ለግማሽ ሰዓት ያህል ያኑሩት።
!መልካም ምግብ



הַשָּׂרָה 

טַנְתַּלְתִּי

הַמְּדִינָה וְהַמְּדִינָה הַשְּׂמֵרָה לְבַת הַמְּדִינָה טַנְתַּלְתִּי אֶל

www.pjisrael.org עוד פעילויות באתר ספריית פיג'מה